

**አጼ ቴዎድሮስ ለምን በኮሶ ሻጭ እናታቸው ይጠርዋቸዋል?**

**የልጅ አለማየሁ እናትስ ማን ናቸው?**



ሃቁን አንብበው ግንኙይ ያግኙ፤

ታሪክ በማዳቀል ልሂቃነ ሸዋ የአጼ ቴዎድሮስ ትግራዊይነት ደብቀው የአማራ ማንነት ለመስጠት ሲባል <<ጎንደሬው የኮሶ ሻጭ ልጅ ካሳ>> በማለት በየፊልሙ፤ በየ ድራቶ ድርሰቶቻቸው ፤ በየ ቲያትሩ፤ በየ ስርግ ቤት ቀረርቶና ሽለላው ሲጽፉ አልበቃ ብሏቸው፤ አሁን ደግሞ ስለ ልጃቸው ልኡል አለማየሁ ቴዎድሮስ እናት የሌለው ይመስል<<የቋራው ቴዎድሮስ ልጅ ልዑል ዓለምአየሁ አስከሬ ስደቱና ሞቱ>> እና ወዘተ መጽሃፎች ሲጻፉ እናያለን።

ጥያቄ ለልሂቃነ ሸዋ አለኝ፡-

አጼ ቴዎድሮስ አባት የላቸውም ? ለምን እንደ ዲቃላ በእናታቸው ትጠሯቸዋላችሁ?

ልዑል ዓለምአየሁ እናት የለውም? የእናቱን ማንነት መደበኛ ለምን አስፈለገ?

የዚያ ቤተሰብ አባት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው፤ እናት እቴጌ ጥሩ ወርቅ፤ ልጅ ደግሞ ልዑል ዓለማየሁ ካሣ።

ለማስታወስ ያክል የአጼ ቴዎድሮስ አያት ደጃዝማች ወ/ጀወርግስ የወጀራት 20 ዓዲ ባላባት መሆናቸውንና ደጃዝማችነታቸውም በ18ኛው መካከ ኢጋማሽ የእንደርታ ታዋቂ ባላባት በመሆናቸው ያገኙት መዓረግ ነው።

ደጃዝማች ወ/ጀወርግስ የእንደርታ ታዋቂ ባላባት ሳሉ ከተንቤን ሚስት አግብተው ደጃዝማች ኃይሉ ወ/ጀወርግስ ወልደዋል።

ደጃዝማች ኃይሉ ደግሞ ቴዎድሮስን በ1816 ዓም ቋራ ላይ በሸሸት ሳሉ ወልደዋል።

ደጃዝማች ኃይሉ ከነ ደጃች ምርጫ አብርሃ ወገን ሰው ገድለው ከተንቤን ወደቋራ እንደሸሹ የዛሬ 29መት በሰፊው አትቻለሁ።

ዛሬ ደግሞ ስለልጃቸው ልኡል አለማየሁ እናት ማለትም ስለ አጼ ቴዎድሮስ ባለቤት ማንነት እንዲሁ እስከዛሬ ተሸፋፍኖ ላይነገር ዝምምም ተብሏል።

የአጼ ቴዎድሮስ ባለቤት እቴጌ ጥሩወርቅ ይባላሉ። ትውልዳቸውም ከትግራይ ዓጋመ አውራጃ ሲሆን የስባጋድስ ዓጋመ የልጅ ልጅ ናቸው።

(የራስ ወልደስላሴና እቴጌ ጥሩወርቅ የሂይወት ታሪክ ጨለኞት ስላሴ ቤ/ክ ማንም ሰው በአካል ሂዶ ማየት ይችላል)

አጤ ቴውድሮስ በመቅደላ ሲወድቁ ከባለቤታቸው እቴጌ ጥሩወርቅ የሚወለደው ልዑል አለማየሁ እድሜው 8ዓመት ብቻ ነበር። ልዑል አለማየሁም ከእናቱ እቴጌ ጥሩወርቅ ጋር በእንግሊዞች እጅ ወደቀ።ጄኔራል ናፒር ከእቴጌ ጥሩወርቅ ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት አጤ ቴውድሮስን በቅርበት ያውቃቸው ለነበረው እና አማርኛን አቀላጥፎ ለሚናገረው ካፒቴን ጄ.ሲ. ስፒዲ ተሰጠ።

እነ ናፒር ልዑል አለማየሁ ከእናቱ እቴጌ ጥሩወርቅ፤ከመምህሩ አለቃ ዘራኣት፤የእናቱ አጃቢ አለቃ ገብረመድህን ጋር ሆኖ ከሃገሩ እንዲወጣ አደረጉ።በመንገድ ላይ እናቱ እቴጌ ጥሩወርቅ ከዚህ አለም በሞት ተለዩ።በሞቱ ጊዜም በትግራይ ክፍለሃገር በእንደርታ አውራጃ በሚገኘው በዘመነ መሳፍንት የትግራይ ግዥ ከነበሩት ራስ ወልደስላሴ በተቀበሩበት በጨለኞት ደብረ ገዳም ስላሴ

ቤተክርስቲያን ተቀበሩ።  
(አጤ ቴዎድሮስ መጽሐፍ በጳውሎስ ኞኞ)

ስለዚህ የዚያ ቤተሰብ አባት አፄ ቴዎድሮስ ፤ እናት እቴጌ ጥሩ ወርቅ እና ልጅ ደግሞ ልዑል ዓለማየሁ ካሳ ሁሉም ተጋሩ ናቸው።

ይህንን ጭብጥ ታሪክ የሚያመለክተው ትግራይነት ዘመን በበላ ታሪክ ሊኮፈስ ሳይሆን ይህ ትውልድም የሌለው ኢትዮጵያዊ ወገኑን በማስተባበር ከምን ግዜውም በላይ ታሪክ በመስራት ይገኛል።

በተረፈ የጥንት ነገስታቶች ስም እየጠሩ በድቅል ታሪክ ፀሃፊዎች የተዳቀለ ታሪክ ተሸክመን አስከሬን እያጀቡ በአደባባይ ማቅራራት ዘመን ረግጦት ተሻግሮቶ ያለፈ ነው፤ እንደባህልም ከተያዘ በቅርብ ገድለ ታሪካችን የሰራነው ታሪክ የምናየው የምናውቀው የማያሳማን እያነሳን ብናቅራራ ብንጩክር ብንሸልል ባህልም ከሆነ የምንጠቀመው ቃላት እውነታ አለው።

ከዛም ባህሉ ያድግና ብዙ ተከታይ ያፈራል።

የጥንት ነገስታት የሰሩትን ታሪክ፤ ታሪኩም በተዳቀለ ታሪክ፤ ዘረ ሃረጋቸውም በተሸፋፈነ የታጀበ ቀረርቶ ማቅራራት፤ ራስህን ካለማወቅና ስሜታዊነት በዘለለ ለናት ሀገራችን መፈራረስ ለሚመኙ ግብዎች፣ሻብያ፣የነሱን ግብር በይዎች መሳርያ ሁነን የራሳችን ሰላም ከማደፍረስ ውጭ ባለፈው የመረጥነው አካሄድ ራስ በራስ የማጥፋት እርምጃ ነው።

ሃገራችን አበጣብጠው ከአባይ ወንዝ አንድ ጭልፋ ውሃ መጨለፍ ከየአንዳንዱ የግብፅ ዜጋ አንድ ማንኪያ ደም መቅዳት እያሉ አይናችን አባይ እንዳይይ ራሳ በራሳችን ሲያባሉን እንደኖሩ ሁሉ፤አሁንም በእልፍኝ አገልጋያቸው የሻብያው መሪ ኢሳይስ አማካኝነት ሃገር ውስጥና ውጭ ዘርቶ ያበቀላቸው፤ ግብር በይዎች አስታከው አንዳንድ የሃገር መሪ ነን የሚሉትንም በጥቅም በመግዛት የሚሄድ ያለ አገር የማፈራረስ ዘር ለዘር የማበላላት ተግባር መሆኑ ግንዛቤ በማስገባት ያሻል።

የዲሞክራሲና የፍትህ መገደል ጥያቄዎችን በመከባበር በመተባበር ሰወስተኛ እጅ ሳይገባበት ህገ መንግስቱ ተከትለን ለምናነሳው ጥያቄ መልስ መስጠት የማይችል መንግስት ከሆነ ግልፅ የህዝብ ጥያቄ ነውና በተባበረ ኢትዮጵያዊነት መንግስት የማውረድ የመስቀል የተባበረ ሃይል ይኖረናል።

በተረፈ ስርና ግንድ የሌለው ቀረርቶ በማሰማት የሻብያ ግብር በይዎች መሳርያ ሁነን ሃገር ከማበጣበጥና ከማወክ ራሳችን ጠብቀን የሃገራችን ሰላም እንጠብቅ!!!!!!!

የፅሁፉ ርእስና የማሰሪያ አንቀፁ ምነው ተንሸቀረረ እደማትሉኝ ና ተዛማጅነታቸው ሃገራዊ መሆኑን ተረዳልኝ።